



 **Baffinland**

ΔLԳՐԾԸ  
ՀՅՈՒՅՆԱԿԱՐԱԼՄԱՆ ՀԵՂՎԱՆԸ

ԲՅԱԿԱԿԱՐԱՆԻ ՀԱՆՈՎՐԻ ԵՄԱՆԱԿԱՐԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՈՎՐԻ 2019



1

## ԿԵՐԱՎՈՐԱԿԱՐԱՆ

- ԱԴՃՎՐՏՎԸ
- ԳԵՐԱԿԱԾՎԸ ԱՋՐԱԿ
- ՇՐՋԱՎԱԿԱԿԱՐԱՆՈՎԸ
- ՀԱՆՈՎՐՎԸ ՀԱՐՄԱԿԱՐԱՆԸ
- ԿԱՆՈՎԸ ՀԱՆՈՎՐՎԸ ՀԱՐՄԱԿԱՐԱՆԸ
- ՇՐՋԵԿԱԾՎԸ ՇՐՋԱՎԱԿԱՐԱՆԸ
- ԱՎԱՀԱՆԱԿԱՐԱՆԸ ՀԱՐՄԱԿԱՐԱՆԸ
- ԲԴՐՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱԾՎԸ
- ԳԵՐԱԿԱԾՎԸ ԳԵՐԱԿԱԾՎԸ
- ԲԴՐՄԱՆ ՀԵՂՎԱՆԸ ՀԱՐՄԱԿԱՐԱՆԸ
- ԱՎԱՀԱՆԱԿԱՐԱՆԸ ՀԵՂՎԱՆԸ



 **Baffinland**

2

2

1

የልጋኝ የረዳዎች እና የተደረገውን ስራውን በመሆኑ የሚያስፈልግ ይችላል



 Baffinland

3

3

‘**የ**ፋይናስ’ በርሃን ስራው ነው - <ፋይናስ የፋይናስ>

ՀԵՐԱՅԻ ԲԱԺՄԱՆ ՇՐՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ




ለርጊኑ ደረሰኑ ማኅበኑ የዚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ በኋላ  
ፈናናኩም ፍርማውን ማረጋገጫ የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ  
አገልግሎት የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ  
አገልግሎት የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ  
አገልግሎት የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ የሚያስተናገኝ



 Baffinland

4


“**בְּדַעْתִּים** **אֲמָרְתִּים**” **לֹא** **וְיִתְהַלֵּךְ** **בְּדַעַת** **אֶתְּנָאָתֶךָ** - **אֲמָרְתִּים** **בְּדַעַת** **אֶתְּנָאָתֶךָ**



5

 Baffinland

5




 Baffinland

6

## ਮਹੱਤਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ

- ਬੁਨ੍ਦੇ ਕਈ 159 ਅਤੇ  
ਸੰਗਲੋ ਕਲੋਡੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ  
ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  - 82-ਅਤੇ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  - 77-ਅਤੇ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।



 Baffinland

7

7

## ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

- ਫੁੱਲੀ ਸੰਖੇਪ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ



 Baffinland

8

4

“בְּדָבָרַיִם - אֶלְעָנָן בְּדָבָרַיִם”

- $\Delta L^{\leftarrow} \nabla D C^c \leftarrow b^c C D \sigma^a \tau^a \sigma^c$
- $\Delta P^c \cap b^c \nabla^c b^c \sigma^c \leftarrow C \Lambda \cap \nabla^c (MEEMP)$
- $\Delta L^{\leftarrow} \leftarrow b^c \Delta^a \sigma^a \leftarrow \Delta L^{\leftarrow} \Delta^a b^a \leftarrow C \leftarrow b^c \Delta^a \sigma^a \leftarrow$
- $\Delta^a \leftarrow \Delta^c \leftarrow L \Delta^a \leftarrow \Delta^c \leftarrow R \leftarrow L \leftarrow$
- $\Delta^a b^a \nabla D C^c$
- $C \cap \nabla^c \Lambda P^c \nabla^c$
- $\Delta L^{\leftarrow} \nabla D C^c \cup P^c \leftarrow C \leftarrow \nabla^c \Delta a^a \nabla^c \leftarrow a^a \nabla^c$   
 $\Delta L^{\leftarrow} \nabla D C^c \Delta P^c \nabla^c \sigma^a \sigma^b \delta$
- $a^a \nabla^c \Delta P^c \leftarrow P^c \nabla^c \delta^a \nabla^c \sigma^a \leftarrow \Delta P^c \nabla^c \leftarrow a^a \nabla^c \sigma^a \nabla^c$
- $\nabla^c \Delta P^c \leftarrow \Delta P^c \nabla^c \delta P^c \nabla^c \Delta L^a \leftarrow \nabla^c \Delta P^c \leftarrow \nabla^c \Delta P^c$
- $\nabla^c \Delta P^c \leftarrow \Delta P^c \leftarrow \Delta L^a \leftarrow \Delta P^c \leftarrow \Delta C C^a C^c \sigma^a \sigma^c$   
 $a^a \nabla^c C D \leftarrow \nabla^c \Delta P^c$
- $\Delta L^{\leftarrow} \nabla^c C \cap \nabla^c \leftarrow b^c \Delta^a \leftarrow \Delta P^c \leftarrow (\nabla^c \sigma^a \leftarrow,$   
 $\Delta^a \nabla^c \sigma^a \leftarrow, C \cap \nabla^c \sigma^a \leftarrow, \Delta^a b^a \sigma^a \leftarrow / \sigma^a \nabla^c \sigma^a \leftarrow)$



 Baffinland

9

የፌዴራል ሰነድ በመስቀል የሚያስፈልግ ነው፡፡



 Baffinland

10

10

## σ?**የ**ፋይርድ ስራው አንድ ተስፋል የሚያስፈልግ የሚከተሉ ስራው

- የ**የ**ፋይርድ ስራው አንድ AQNAMP
- የ**የ**ፋይርድ ስራው አንድ CDR σ<sup>o</sup>les
- የ**የ**ፋይርድ ስራው 2 ዓይነት ስራው >ኩስ ጥናዎች <ኩስ ስራው
- የ**የ**ፋይርድ ስራው እንደሆነ ተስፋል የሚያስፈልግ የሚከተሉ ስራው Tier-3 ስራው
- የ**የ**ፋይርድ ስራው የሚያስፈልግ የሚከተሉ ስራው 2017-ን እና የሚያስፈልግ የሚከተሉ ስራው
- የ**የ**ፋይርድ ስራው አንድ ስራው የሚያስፈልግ የሚከተሉ ስራው

 **Baffinland**

11



የሚያስፈልግ የሚከተሉ ስራው

12

ՀՅՈՒՅԾԸ ԱՌՋՄԱՆ ԽՐԱԿԱՆՈՒՅՆ

- ደንብ ማኅበር በኋላ እና ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ
  - ለመስጠት የሚከተሉት ስምዎች ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ
  - ለማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ
  - ለማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ
  - ለማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ
  - ለማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ



 Baffinland

13

13



## ՀՐԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - ԱՐԴՅՈՒՅՆ




14

---

14

## ▷ ᐃᓇᐃᓕ ሆኖ ሁኔታ በስራው የሚገኘው አገልግሎት

- ስብዳሪያ ለሚገኘውን ስራው የሚገኘውን አገልግሎት የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን አገልግሎት
- ስብዳሪያ ለሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው
- ምንም ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው




Baffinland

15

## ▷ ᐃናኤል ሆኖ ሁኔታ በስራው የሚገኘው አገልግሎት

▷ የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው



የሚገኘውን ስራው የሚገኘውን ስራው:

9.5 Δb'seq

9 Δb'seq

12.4 Δb'seq


Baffinland

16




17

የኢትዮጵያውያንድ ማስተካከል



 Baffinland




ΔLΓ▷C

18

18


## ᐊᓂσᓴᓇ▷▷▷ ᐃᖅᓗ▷▷▷ ዳ▷▷▷



 Baffinland

19


## ᐊᓂσᓴᓇ▷▷▷ ᐃᖅᓗ▷▷▷ ዳ▷▷▷



 Baffinland

20

## ᐊᓂσᓴᓪ▷ᕐᓇ ሲᒪᖅᑐᖅ>Δᖅ - ሁᓄጀᖅᑐᖅ የᓚᐅᖅ



 Baffinland

21

21

## ᐊᓂσᓴᓪ▷ᕐᓇ ሲᒪᖅᑐᖅ - ንᑭᓇጀ ሌጀጀ

- እጀጀ ሲጀ ንᑭᓇጀ ~142,000  
▷ ተጀጀ ስጀጀ
- ሆጀጀ ሲጀ ንᑭጀ ~10,500 ንᑭጀ
- ልጀጀ ሆጀጀ ሌጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ  
ጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ
- ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ  
ጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ  
ጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ  
ጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ ሆጀጀ
- ንᑭጀ ሌጀጀ ሌጀጀ  
ጀጀ ሌጀጀ ሌጀጀ  
ጀጀ ሌጀጀ ሌጀጀ  
ጀጀ ሌጀጀ ሌጀጀ



 Baffinland

22

22



23

23

- **אָנָּבָא כַּדְרֵךְ רֹאשׁ כָּבֵשׂ כָּבֵשׂ**  
גַּמְלָא גַּמְלָא σַּמְלָא σַּמְלָא >כ
  - **דָּבָר שָׂעָר לְבָנָה** אֶלְעָמָן כָּבֵשׂ גַּמְלָא גַּמְלָא >כ
  - **מִצְמָא אֲמָתָה** אֶלְעָמָן כָּבֵשׂ גַּמְלָא גַּמְלָא >כ
  - **אֲמָתָה**: אֶלְעָמָן כָּבֵשׂ גַּמְלָא גַּמְלָא  
אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה >כ
  - **רֹאשׁ אֲמָתָה**: אֶלְעָמָן כָּבֵשׂ גַּמְלָא גַּמְלָא >כ  
רֹאשׁ אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה >כ
  - **אֲמָתָה אֲמָתָה**: אֶלְעָמָן כָּבֵשׂ גַּמְלָא גַּמְלָא >כ  
אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה >כ
  - **אֲמָתָה אֲמָתָה**: אֶלְעָמָן כָּבֵשׂ גַּמְלָא גַּמְלָא >כ  
אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה אֲמָתָה >כ



24


24



25



26



 Baffinland

27

27



Milne Port

- $\Delta C_{\text{H}_2} = \Delta L_{\text{H}_2} - \Delta C_{\text{O}_2}$
  - $\Delta C_{\text{H}_2} = \Delta L_{\text{H}_2} - \Delta C_{\text{O}_2}$
  - $\Delta C_{\text{H}_2} = \Delta L_{\text{H}_2} - \Delta C_{\text{O}_2}$



Milne Port

- $\Delta^{\text{C}} \cap \Delta^{\text{C}} \subset \Delta^{\text{C}}$
  - $\Delta^{\text{C}} \cap \Delta^{\text{C}} = \Delta^{\text{C}}$
  - $\Delta^{\text{C}} \cap \Delta^{\text{C}} = \Delta^{\text{C}}$



**Shipping**

- የፌሃሮና ማረጋገጫ በፌርማ እንደሚከተሉ ይችላል
  - የፌሃሮና ማረጋገጫ በፌርማ እንደሚከተሉ ይችላል
  - በፌሃሮና ማረጋገጫ በፌርማ እንደሚከተሉ ይችላል
  - የፌሃሮና ማረጋገጫ በፌርማ እንደሚከተሉ ይችላል

 Baffinland

28

28



 Baffinland

29

29

$1 \text{ milliliter} \approx 1 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

340 litres  $\approx$  0.34 m<sup>3</sup>

$$0.2 \text{ litres} \approx 0.0002 \text{ m}^3$$



$$\Delta V = \Delta L \cdot \Delta d = 0.00002 \times 10^{11} \text{ m}^3$$

$$\Delta t \approx 10^{-6} \text{ s} \quad \Delta x \approx 10^{-6} \text{ m} \quad \Delta V \approx 10^{-11} \text{ m}^3$$

 Baffinland


30

30

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

- ԼՀԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ԼՀԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Baffinland



31

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


 Baffinland



32

32

የኢትዮጵያ ልማት የሚከተሉ በኋላ



 Baffinland

33

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության  
ՎՐԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

- ችግናው ከ<፳፻፱፭ ዓ.ም> ማረጋገጫ አስተዳደር እንደሚከተሉት የሚከተሉት ሰነድዎች ማረጋገጫ አስተዳደር ነው፡
    - ልማት ከ፲፲፭ ዓ.ም> ማረጋገጫ አስተዳደር ነው (2015-2018)
    - ልማት ከ፲፲፮ ዓ.ም> 2019, ልማት ከ፲፲፯ ዓ.ም> ማረጋገጫ አስተዳደር ነው
 

ይህንን ማረጋገጫ አስተዳደር ነው፡

ይህንን ማረጋገጫ አስተዳደር ነው፡

ይህንን ማረጋገጫ አስተዳደር ነው፡

ይህንን ማረጋገጫ አስተዳደር ነው፡

ይህንን ማረጋገጫ አስተዳደር ነው፡
    - ልማት ከ፲፲፯ ዓ.ም> ማረጋገጫ አስተዳደር ነው (ለሆነው ልማት ከ፲፲፯ ዓ.ም> ማረጋገጫ አስተዳደር)
    - ልማት ከ፲፲፯ ዓ.ም> ማረጋገጫ አስተዳደር 2010-2018,



 Baffinland

34

34



35



Milne Port





Milne Port



## Shipping

Digitized by srujanika@gmail.com




 Baffinland

36

## ‘බමඳු’ නිසා


- පැවත්තු
- වෙනත් පැමඳු නිසා
- එකු උස්සු පැමඳු  
‘බුලු පැවත්තු’ එකු පැමඳු නිසා
- පැවත්තු
- ජුරා පැවත්තු
- පැවත්තු

 Baffinland



37

## උගාරු දාරු පොලු



 Baffinland



ඇඟු පැවත්තු පැවත්තු පැවත්තු  
උගාරු දාරු පොලු



38

የኢትዮ

ಡಿ.ಆರ್. 1-ರ್ಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ 5-ರ್ಹ

15-ג' טבילה 15-ג'

ՀԱՅԵՐՆԵՐԸ

J

( $\Delta$  18)

۱۱

A


10

N D

 Baffinland

39

39




 Baffinland

40

40

## ▷ ΓΛΩΣΣΑ ▷ ΥΨΗΣ ΚΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ

- ▷ Η ΕΙΔΟΣ ΗΛΙΟΥ ▷ ΓΛΩΣΣΑ Botnica  
▷ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΗΜΕΡΗ 19, 2019



 Baffinland

41

41

## ▷ ΓΛΩΣΣΑ ▷ ΥΨΗΣ ΚΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ - ▷ ΜΑΣΑΓΙΑ ▷ ΓΛΩΣΣΑ

▷ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΙΔΟΣ ΗΛΙΟΥ) 2-Γ)	Υψηλός	Μέσος	Χαμηλός	Περιπλάνη	Εθνικός
▷ Λευκή ▷ Υψηλός Ήλιος	22	62	60	32	176
▷ Λευκή ή λευκός ήλιος	12	6	6	8	32
▷ Μέσος	34	68	66	40	208
▷ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Αδαμάντου	2.3	2.2	2.2	1.3	1.7

 Baffinland

42

42

## ▷ ᐃᖅᑲᓚᐅᖅ - ሁᐃᑲ᜵

- 9 knot-σ<sup>b</sup> የ᜵Δ᜵ ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵



▷ ሁᐃᑲ᜵ ተ᜵	% አ᜵ ሁᐃᑲ᜵ 9 knots (2019 ጽ
▷ ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵	99
የ᜵	99
▷ ሁᐃᑲ᜵	32
▷ ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵	35





 Baffinland

43

43

## ▷ ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵ - ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵


- Δ᜵ ሁᐃᑲ᜵ ሁᐃᑲ᜵



 Baffinland

44

44



 Baffinland

45

45

- **एंड्रियन ब्रूस हेड** ने 2019 में एक अद्वितीय घटना की जांच करने के लिए एक टीम गठित की।
  - 2019 Bruce Head-ग्रुप ने एक अद्वितीय घटना की जांच करने के लिए एक टीम गठित की।

ፌዴራል	Bruce Head የሚገኘው ስነዎች (ብር)				
	2014	2015	2016	2017*	2019
ፈጻሚያዊ ቤት አገልግሎት (ብር ፩፻፻ #)	10,463	14,599	28,309	11,862	14,690
አጠቃላይ ደንብ የሚከተሉት ስነዎች (#) ዲንብ ቤት	0 (ብር ፩፻፻ #)	13	38	56	81

\*ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏՐԱՋԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2018

 Baffinland

46

46

- 2019-ГЦДЛДРС - ЦБДЛ  
ГРСДУДРС - БДБ СДСРС  
БРСДАДС



 Baffinland

47

47




 Baffinland

48

48

## ▷ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ



 Baffinland

49

49

## ▷ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ - የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ


- የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ (የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ), ይመሱ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ)
- የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ)
- የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ)
- የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ የጥቅምት ማኅበር አገልግሎት በኋላ)



 Baffinland

50

50



 Baffinland

51

51



 Baffinland

52

52

## ▷ ΓΑΔΑΔΑC ▷ YB C B C - ΕΡΕΣΛΕC ◁ C Α Υ J A D A C Δ C B C R A S T B < E G H Δ S C

- Ιερόποτας Αγράνη  
Cιλιακός Κύπρος στα υψηλές γύρω από την Ερεσλέα  
▷ ΓΑΔΑΔΑC ▷ YB C B C - ΕΡΕΣΛΕC  
ΔΙΕΡΟΠΟΤΑ




 Baffinland

53

53

## ▷ ΓΑΔΑΔΑC ▷ YB C B C - Δ C B C R A S T B < E G H Δ S C

- Ιερόποτας Αγράνη Cιλιακός Κύπρος στα υψηλές γύρω από την Ερεσλέα  
Δυτικός Κόλπος στην Αρκτική  
▷ ΓΑΔΑΔΑC ▷ YB C B C - ΕΡΕΣΛΕC  
Γράνη Κύπρος




 Baffinland

54

54

- የሚገኘውን ስራውን በመሆኑ እንደሚከተሉ ይችላል
  - የሚገኘውን ስራውን በመሆኑ እንደሚከተሉ ይችላል



 Baffinland

55



 Baffinland

56

56



 Baffinland

57

57

▷Γ<sup>α</sup>▷γ<sup>α</sup> - α▷γ<sup>α</sup>Δσ<sup>α</sup>

- የቤሮርድ (Bruce Head)
  - የገዢዎች (የፈጥሮች በስራው)
  - ክፍል ስርትኩርድ
  - ደፊዎች በቅርቡ የሚገኘውን ደረሰኝ በስራው ያለው  
አሁን የሚገኘውን ደረሰኝ
  - ሆኖም የሚገኘውን ደረሰኝ



 Baffinland

58

58

զԴՀԿՈՒՑ ՀԱՅԵՐԾԱԿԱՆ ԱՆՎԱՐՈՒՄ



 Baffinland




59



 Baffinland

60

60




 Baffinland

61

61

- Barents <L Kara Cn><sup>~</sup>rc (>\_>\_& Scandinavia)
  - >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c -  
 >\_>\_<\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c
  - <\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c <\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c  
 >\_>\_<\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c
  - >\_>\_<\_>\_c & Cn><sup>~</sup>rc >\_>\_<\_>\_c <\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c  
 >\_>\_<\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c
  - >\_>\_<\_>\_c & Cn><sup>~</sup>rc >\_>\_<\_>\_c <\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c  
 >\_>\_<\_>\_<\_>\_c >\_>\_<\_>\_c



(Protection of the Arctic Marine Environmental Working Group) 62

 Baffinland

62

62

## መፈጸመ አውጥና

- የጤዥና የኋገኩ ስርዓት በመፈጸም ለመሆኑ ስራውን የሚፈጸመውን በታች በኋላ
- መፈጸመ አውጥና ለማውጣት ስርዓት በመፈጸም ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት
- 206 ለመፈጸም ለማውጣት ስርዓት በመፈጸም ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት
- የጥናውን ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት ለማውጣት ስርዓት :
- ሲደረግ ስርዓት ስርዓት ሲደረግ ስርዓት ሲደረግ ስርዓት ሲደረግ ስርዓት ሲደረግ ስርዓት (9-መት ስርዓት ስርዓት 11-መት ስርዓት)
- ማስተካከለሁ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- መፈጸመ አውጥና ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- የጥናውን ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት




63

63

## የጥናውን ስርዓት ስርዓት


- ለኋገኩ ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለማውጣት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት



64


64

- $\forall x \exists y \forall z C(x,y,z) \wedge \forall y \exists x \forall z C(x,y,z)$
  - $\sigma \wedge \exists y \forall z C(\sigma, y, z) \wedge \forall y \exists x \forall z C(x, y, z) \wedge \forall y \exists x \forall z C(x, z, y) \wedge \forall y \exists x \forall z C(z, y, x)$
  - $\exists y \exists z \exists w \forall x \forall u \forall v \forall w' C(x, u, v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, v, w') \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, w', v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, v, w', u)$
  - $\exists y \exists z \exists w \forall x \forall u \forall v \forall w' C(x, u, v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, v, w') \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, w', v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, v, w', u)$
  - $\exists y \exists z \exists w \forall x \forall u \forall v \forall w' C(x, u, v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, v, w') \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, w', v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, v, w', u)$
  - $\exists y \exists z \exists w \forall x \forall u \forall v \forall w' C(x, u, v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, v, w') \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, u, w', v) \wedge \forall x \forall u \forall v \forall w' \exists y \exists z \exists w' C(x, v, w', u)$



 Baffinland

65



 Baffinland

66



‘בְּדִין הַדָּבָר’

67

## የብድሩና ሰነድዎች

- $\Delta^{\alpha} \cap \Delta^{\beta} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta}$  2 $\Gamma$   $\in \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta}$   $\Delta L \cap C$   
 $\Delta^{\alpha} \cap \Delta^{\beta} = \emptyset$ ,  $\Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} = \Delta$
  - $\Delta \Delta^{\alpha} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma} \cup \Delta^{\delta}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta} \Delta^{\epsilon} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma} \cup \Delta^{\delta} \cup \Delta^{\epsilon}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta} \Delta^{\epsilon} \Delta^{\zeta} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma} \cup \Delta^{\delta} \cup \Delta^{\epsilon} \cup \Delta^{\zeta}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta} \Delta^{\epsilon} \Delta^{\zeta} \Delta^{\eta} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma} \cup \Delta^{\delta} \cup \Delta^{\epsilon} \cup \Delta^{\zeta} \cup \Delta^{\eta}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta} \Delta^{\epsilon} \Delta^{\zeta} \Delta^{\eta} \Delta^{\theta} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma} \cup \Delta^{\delta} \cup \Delta^{\epsilon} \cup \Delta^{\zeta} \cup \Delta^{\eta} \cup \Delta^{\theta}$
  - $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta} \Delta^{\epsilon} \Delta^{\zeta} \Delta^{\eta} \Delta^{\theta} \Delta^{\varphi} \subset \Delta^{\alpha} \cup \Delta^{\beta} \cup \Delta^{\gamma} \cup \Delta^{\delta} \cup \Delta^{\epsilon} \cup \Delta^{\zeta} \cup \Delta^{\eta} \cup \Delta^{\theta} \cup \Delta^{\varphi}$

 Baffinland

68

68

# የኢትዮጵያ ማኅበር የተወቃቀው አገልግሎት



 Baffinland

69


69



◀▷ርሃብናስና የጥቅምት በርሃብናስና

70

የፌዴራል ሰነድ የሚከተሉትን አገልግሎት በስራ የሚከተሉት የሚመለከት የሚያሳይ



 Baffinland

71

71

σ?◀“CDYLRC ▶“CDYLRC - ◀“CDYLRC



 Baffinland

72

72

## ◀▷ና◁▷ና ለመፈጸም ደርሻነት▷ናበርሃም

- ልሉጥ▷ርር ልቅበኩር ቁጥር ማስቀመጥ መሆኑን አገልግሎት የሚከተሉ ስምምነት (#76; ለነስተኛውን ልና ልቅበኩር ልቅበኩር)
- ልሉጥ▷ርር ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#77; ልቅበኩር)
- የሚከተሉ ስምምነት ልና ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#78-80; ልቅበኩር 78)
- የሚከተሉ ስምምነት ልና ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#81-85; ልና 81, ልቅበኩር 82, ልና 83(a) ልና 84)
- ልጋጥና ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#86-91; ልቅበኩር 87 & 89; ልና 90 & 91)
- ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#92-98; ልና 92 & 96)
- ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#99-100; ልቅበኩር 99)
- የሚከተሉ ስምምነት (#101; ልቅበኩር 101)



73

73

## ጀመና ለመፈጸም ደርሻነት▷ናበርሃም

- ልጋጥና ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#102-105 ; ልና 102&104; ልቅበኩር 103)
- ልጋጥና ልቅበኩር ልቅበኩር ልቅበኩር (#106-108; ልቅበኩር 106 ልና ልና 107-108)
- ልጋጥና ልቅበኩር ልቅበኩር (#110-112; ልቅበኩር 110 ልና ልና 111-112 በማረጋገጫ ልና 113-115)
- ልቅበኩር (#113-115; ልና 115)
- ልቅበኩር (#116-118; ልቅበኩር 116 ልና ልና 117-118)
- ልቅበኩር (#119; ልቅበኩር 119)
- ልቅበኩር ልቅበኩር (#120-124; ልቅበኩር 120&124; ልና 122&123)
- ልቅበኩር ልቅበኩር (#125-128; ልና 126-128)



74

74



 **Baffinland**

Questions?  
ᐊᓂᖅ?